

ሰዎች በቪክቶሪያ የመዋኛ ገንዳዎች፣ በባህር ዳርቻ፣ ወንዞችና ሀይቆች ላይ ያለችግር እንዲዝናኑ በውሃ ላይ ያለችግር የመጫወት ዘመቻ በኩል የማበረታቻ ድጋፍ ይቀርባል።

እነዚህን አስፈላጊ መልእክቶች ማስተዋል፡

እርስዎን የሚያይ ማን ነው? — በውሃ ውስጥ ቆይታ ለደህንነትዎ ሲባል እርስዎን የሚከታተል ሰው መኖሩን ማረጋገጥ ጥሩ ዘዴ ይሆናል።

ዓይንን ከነሱ ሳይለዩ መጠበቅ — ታዳጊ ህጻናት በውሃ ውስጥ ወይም አካባቢ ሲሆኑ ሁልጊዜ ወላጆችና ተንከባካቢዎች እነሱን መጠበቅና መከታተል አስፈላጊ ይሆናል።

ሁልጊዜ በባንዴራዎች መካከል መዋኘት — የላይፍ ሰቨርስ (የሀይወት አድን) በሚዘዋወሩበት የባህር ዳርቻ መዋኘትና በቀይና በብጫ ባንዴራ መካከል ባለው ቦታ መዋኘቱ እንደማያሰጋ ማስተዋል ይሆናል።

ሁልጊዜ ለመዋኘት ደህንነቱን ማረጋገጥ — በወንዞችና ሀይቆች ላይ ገብተው ከመዋኘትዎ በፊት የሚያሰጥም እና የሚያደናቅፍ ነገር ካለ ማጣራቱ ጠቃሚ ሲሆን በውሃ ላይ የደህንነት ምልክቶችን መከተልና ለብቻ ሆኖ አለመዋኘት ነው።